

የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባለሥልጣን መመሪያ ማሻሻያ ቁጥር 539/2013

የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባለሥልጣን መመሪያ ቁጥር 537/2013ን ማሻሻል በሚባል ስም

የመመሪያ ማሻሻያውን የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባለሥልጣን ቦርድ በአዋጅ ቁጥር 551/1999 አንቀጽ34 (2) እና 10 በተሰጠው ስልጣን መሠረት ያፀደቀው በመሆኑ፤

የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባለሥልጣን መመሪያ ማሻሻያ ቁጥር 539/2013 እንደሚከተለው ወጥቷል፡፡

1. ማሻሻያ

የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባለሥልጣን መመሪያ ቁጥር 01/2000 እንደሚከተለው ተሻሽሏል፤

1. በባለሥልጣኑ መመሪያ ክፍል 11 አንቀጽ 2(1) ስር ያለው “ ሆን ብሎ የባለሥልጣኑን አዋጅ ድንጋጌዎች በማጥፋት ማንኛውም ሰው ላይ” የሚለው ድንጋጌ ተሰርዞ “ሆን ብሎ የባለሥልጣኑን አዋጅ ወይም በአዋጁ መሰረት የወጡትን መመሪያዎች በማጥፋት ማንኛውም ሰው ላይ ” በሚል ድንጋጌ ተተክቷል፤

2. በመመሪያው ክፍል 11 ከአንቀጽ 4 ቀጥሎ የሚከተለው አዳሲ አንቀጽ ገብቶ ቀጥሎ ያሉ አንቀጽ ቁጥሮች ተሸጋሽገው 6፣ 7፣ 8፣ 9፣ እና 10 ሆኑዋል፡፡

“5 ማንኛውም የግብይት ፈጻሚ ወይም የግብይት ፈጻሚ ወኪል ወይም ሠራተኛ የባለሥልጣኑን አዋጅ ወይም አዋጁን ተከትለው የወጡትን መመሪያዎች ወይም የባለሥልጣኑን ትዕዛዞች እየጣሱ ከሆኑ ወይም ጥሶ ከተገኘ ባለሥልጣኑ የሚከተሉትን እርምጃዎች ሊወስድ ይችላል፤

ሀ/ ማንኛውንም ፈጻሚ በተመለከተ ከጥሰቱ ክብደትና ማጠቃለያ ጋር የተመጣጠነ ሆኖ በማንኛውም ሁኔታ ቢሆን ከብር 50,000/ሀምሳ ሺ/ ብር የሚበልጥ ቅጣት፤

ለ/ የግብይት ፈጻሚዎች ወኪል ወይም ሠራተኛ በተመለከተ ከጥሰቱ ክብደትና ማጠቃለያ ጋር የተመጣጠነ ሆኖ በማንኛውም ሁኔታ ቢሆን ከብር 10,000/ አስር ሺ/ የሚበልጥ ቅጣት፡፡”

3. በመመሪያው ክፍል ስድስት ከአንቀጽ 6(4) ቀጥሎ የሚከተለው አዳሲ ንዑስ አንቀጽ ተጨምሯል፡፡
“5 ብሔራዊ የግብይት ፈጻሚዎች ማህበር አባልነት
የአባልነት ዕውቅና የሚያስፈልግ ማንኛውም ሰው በባለሥልጣኑ አዋጅ መሠረት በሚቋቋመው

ብከራዊ የግብይት ፈጻሚዎች ማህበር አባል መሆን ይኖርበታል፡፡”

2. ማሻሻያው የማይኖርበት ጊዜ

ይህ ማሻሻያ በኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባለሥልጣን ቦርድ ከፀደቀበት ዕለት ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ

ሐምሌ 2 ቀን 2002 ዓ.ም

የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባለሥልጣን ቦርድ